



በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር



THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

ፕሬስ መግለጫ

PRESSRELEASE

“በ 100 ቀናት 1001 ስኬታማ ዲፕሎማሲ”

የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶ/ር አብይ አህመድ ኃላፊነት ከተረከቡ 100 ቀናት ጊዜ ውስጥ የላቀ የውጭ ግንኙነት እና የዲፕሎማሲ ስራ የተከናወነ ሲሆን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር እንደ ተቋም የተጋጋለ የሁለትዮሽና የባለብዙ ወገን የዲፕሎማሲ ስራ መከናወኑ ተገለፀ።

የሚኒስቴሩ ቃል አቀባይ አቶ መለስ ዓለም ዛሬ “በአንድ መቶ ቀናት አንድ ሺህ አንድ ስኬት” በሚል ርዕስ ዶ/ር አብይ በአጭር ጊዜ ብዙ የዲፕሎማሲ ስኬት አስመዝግበዋል ብለዋል።

ከ ኤርትራ ጋር ለ 20 ዓመታት ያህል የዘለቀው የጥላቻ እና የጦርነት ምዕራፍ ተዘግቶ የወንድማማችነት ምዕራፍ ተከፍቷል። በሁለቱ ሀገራት መሀከልም ያለምንም ሰስተኛ አካል ጣልቃ ገብነት የአስመራ ዲክላራሽን ወይም መግለጫ (The Asmara Declaration) ተፈርሟል ብለዋል። ስምምነቱ ሰላም እና ፍቅር ጥላቻን ያሸነፉበት እንደሆነ ተናግረዋል።

የሁለቱ አገር መሪዎች ይህንን በማድረጋቸው የተ.መ.ድ የኢጋድ የአፍሪካ ህብረት፣ የአውሮፓ ህብረት እና አገሮች በተናጥል ድጋፋቸውን እየገለፁ እንደሆነ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ገልፀዋል።

የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የአገራችንን የብሄራዊ ጥቅም እና ብሄራዊ ደህንነት የሚያረጋግጡ ውጤቶች ተመዝግበዋል፤ ከቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከጎረቤት ሀገሮቻችን ጋር በተለይም በጅቡቲ፣ ሶማሊያ፣ ኬንያ፣ ሱዳን፣ ግብፅ፣ ዮጋንዳ የተባበሩት አረብ ኤምባሲዎች፣ ሳዑዲ አረቢያ፣ እንዲሁም የሩዋንዳ ፕሬዝዳንት፣ የተባበሩት አረብ ኤምባሲዎች ኤምባሲ በኢትዮጵያ ጉብኝት አድርገው የተለያዩ ውጤቶች መመዘገቡን የሚኒስቴሩ ቃል አቀባይ አቶ መለስ ዓለም አስታውቀዋል።

በሌላ በኩል ሚኒስቴር መ/ቤቱ አዲስ አበባ ውስጥ ላለው የዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ በቅርቡ በአገራችን የተለያዩ አካባቢዎች የተከሰቱት ችግሮች በራሳችን አቅም እየተፈቱ መሆኑን የማስረዳት ስራ ተከናውኗል።

በባለ ብዙ መድረኮች በአፍሪካ ህብረት፣ በኢጋድ እንዲሁም የጸጥታው ምክር ቤት ተለዋጭ አባል በመሆኗ በዓለም አቀፍ መድረኮች የዲፕሎማሲ ሚናችን ከፍ ብሎ እንዲታይ ለማድረግ መቻሉን አቶ መለስ ተናግረዋል።

በኢኮኖሚ ዲፕሎማሲ ሙልኩ ባለሀብቶችን የመሳብ ስራ ተጠናክሮ ቀጥሏል። የተባበሩት አረብ ኤምባሲዎችና የሳዑዲ አረቢያ ባለሀብቶች፣ IBM, UPS General Motors የመሳሰሉ 36 የአሜሪካ ኩባንያዎች እንዲሁም ከኤስያ



በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር



THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

ፕሬስ መግለጫ

PRESSRELEASE

አገሮች በተለይም ከቻይና እና ከህንድ የመጡ ኩባንያዎች የቅድመ ኢንቨስትመንት ጉብኝት ማድረጋቸውን አስታውቋል።

ባለፉት 100 ቀናት በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በኩል የዜጋ ዲፕሎማሲ (Citizen Diplomacy) ተሰርቷል። መንግስት ባለፈው አንድ ዓመት ባደረገው ጥረት 3000 ያህል ኢትዮጵያውያንን ከሳውዲ አረብ፣ የተባበሩት አረብ ኤምባሪዎች፣ ኬንያ፣ ጅቡቲ እና ሱዳን አስፋፍቶ ለአገራቸው አብቅቷል።

ኢትዮጵያ ካላት ተደማጭነት የዲፕሎማሲ እና የኢኮኖሚ አቅም ጋር ያላትን ውክልና ለማስፋት በአውሮፓ ዘሃግ ኒዘርላንድ፣ በአፍሪካ ታንዛንያ(ዳሬሰላም) የቆንስላ ጽ/ቤቶቻችን እና ኤምባሲ ተከፍቷል።

ወደአገራቸው የሚመለሱ ኢትዮጵያውያን ወገኖች ቁጥር መጨመሩን እንዲሁም ለረጅም አመታት በሌሎች ሀገራት ሲኖሩ የነበሩ የፖለቲካ ቡድኖች ወደ አገራቸው መመለሳቸውን የሚኒስቴሩ ቃል አቀባይ አቶ መለስ ዓለም ተናግረዋል።

ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሰሜን አሜሪካ የሚገኙ ዜጎቻችንን ለማነጋገር ዝግጅት እያደረጉ መሆኑን አቶ መለስ አስታውሰዋል።

የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር

ቃል አቀባይ ጽ/ቤት

ሐምሌ 4 ቀን 2010 ዓ.ም.



በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር



THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

ፕሬስ መግለጫ

PRESSRELEASE